

中小 P | ңыз 中小

氣叫 \ H λ η X C





RandolP Dunn

λ₄dh P | 0ζ小 巾小

木甲d小r木》 n 0叨5叨叨 中λ 氛9 "中λ" n氛叨Hλη9cJc | 0c 氛9叨 氛叨Hλη9c | 0c

中卜IVJ | | ; 0叨小 叨ηηλ叨四+φ叨m.P叨m叨虫r木》 n r木》 n 勺mλ早吊》 P叨η叨叨s "P氛叨Hλη9c 0叨" i λ mc早小λ.

0λ叨四公笨小 小nm P&m<予》 d四白禺予 &mi βV λn黑9虫 叨0叨风 G叨 | 小

nd λP叨η叨 Pη 卜β n禺》 P+ | 0<予》 几早吊 λ卜.叨》 P

η叨 λ叨小予 0Ad P+φd黑小 氛9 氛 | HV 予》 几早吊 氛》 &φd& 氛9 氛 | HV 予》 几早吊 nd叨q<0予 叨小 U} λ叨n予 予》 0η甲吊》 四&叨 | 小?

禺h+c Y小Vλβ x古βdc βV》 》 叨λn 叨m杰λ-d氛ηGλλ 叨λ V P+ | 0< hn+早吊

叨叨四m予 | 0c nH} λm中dβ hn+早吊 卜卜叨 hn+早吊 0λ》 s 叨小 小nm i 叨卜 j0γE小λ 33叨i r》 β 09λ.

氛HV m虫予予》 几早吊 氛9 P氛 | 巾 \$9叨甲吊 氛 | 0.

0λ叨η叨 23: 5 dβ +》 ηrλλ, "氛 | 0, φ9予 β叨m 卜, 飞小λ叨 n 0》

d禺弋予 P9s虫 φc》 风λ\$》 四禺弋予》 λn | η; 氛》 黑》 个IV β0Hλ: 0m0η β0Hλ 氛》 &卜四 \$予λ》 9\sqφ》 黑cλ. "

0四古甲n 1: 1, - "βV P禺弋予 λ竺 PληcY叨四 λ竺 PλP叨n hcn早n λβφ予 | 小."

0卜中n 3: 23- 38 小nm+叨H叨Qλ - λP叨n dλ禺四 卜卜 0禺弋予 λ叨η; | 予 λP叨n P λP叨n》 PHe 木叨λ+ζ禺.

0Hη叨n 9: 9 P+ | 0P予》 几予 - "Pv》 n予 λ竺 [β, 氛竺叨黑nβnd吊卜, n予 λ竺 [β, 泓芥

PλP<ηJλ叨 氛 | 0》 个W吊卜 φ黑 氛9》 + 氛P叨m | 小; 9s中》 9 叨禺》 》, λV, 0λV} 叨禺》 dβ, 0λV} 叨禺》 dβ, λV, 0λV} 叨禺》 dβ P+叨Wζ+ | 小

0四古甲n 四bG\$ 21 n虫mc 6 氛ηn 7 P叨0叨小 \$9叨小 "黑φ 叨H叨c卜四 X黑小 氛》 黑 λP叨n λ黑ζ个 λV}β卜》 λV}甲》 四 λ叨md予: ληA予笨小》 四 风卜0笨小. 0氛叨四+φ叨m. "

0λη叨 53: 5 dβ +》 ηrλλ, - "氛c叨叨》 nd 叨+dd干吊》 吊叨d, 氛c叨四 φ黑黑

勺mλ小吊》 . P叨d四吊》 φm予 0氛c叨 dβ | 0ζ. 0叨笏卜》 四+&φ叨 | 小 "

0四古甲n 27:26 dβ +叨H叨Qλ, "nH叨四 0c0》 》 φ黑 氛 | c叨+dφm叨笨小, 叨》 λP叨n 叨》 氛》 &叨φλ ληλ巴 叨m

0λη叨 5岁+0黑d小 0λη叨 53: 7 dβ +黑》 吊 | 0c 氛叨叨》 +叨 | φ, 叨》 氛叨 n&+d予

λ\$, φκρ ρζδ φκρ ρζς, ρλϑ9&αθβγ δ ρ&ςγδ εζ ηθ ικ λμ νξ οπ ρσ τζ υφ χψ ρν&τθς μνς

ρσζαβγδ 27: 12-14, - λρτθν ρηθ9ς λδρρ9 ρϑστυζαβγ δ ι κλμνς γδ εζ ηθ κρσ πλq ριλας μς ρτθ υφ χψ ρν&τθς μνς

የልዑልም ኃይል አንተን ኃይል ይሰጣችኋል. ስለዚህ, የሚወለደው የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ይጠራል. "

በንጉ, በይሁዳ በቤተልሔም ዘመን ከተወለደ በኋላ ኢየሱስ በምሥራቅ ውስጥ የተወለደው ኢየሩሳሌምን ወዴት ነው, እሱን ማምለክ ነው.

ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በሕልም ተውጠው ነበር: ወደ አገራቸውም ተመለሱ ሌላ መንገድ. ከሄዱ ጊዜ የጌታ መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ተገለጠ. 'ያግኙ

እንዲህ አለ.

ሄሮድስ ከሞተ በኋላ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በሕልም ተነስቶ ወደ እስራኤል ምድር ሄደ. ስለሆነም በሕልም ውስጥ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ነበር, እርሱም ወደ ገሊላ አውራጃ ተመለሰ ሄደ; ሄደክቱ በተባለች ከተማም ተገለጠ. ናዝሬዊ ተብሎ ይጠራል "

ነገር ግን በትክክለኛው ጊዜ ወይም ፍጹም በሆነ ሁኔታ ውስጥ, እግዚአብሔር ወደ ምድር በሥጋዊ የኢየሱስ አካል ውስጥ ወደ ምድር የመጣው ነው ለሰዎች ኃጢአት ድንጋይ ለማስቀረት የናዝሬት ብቸኛ መስዋእትነት ሊሆን ይችላል. ይህን ሲያደርጉ

ሰው ከኃጢአት ባርነት ነፃ ለመውጣት, ኢ.ጁ.ግ., ከእግዚአብሔር ጋር መዳን እና እርቅ መደረግ.

መጥቀቁ የሐንስ ለመሲሑ መንገድ ለማዘጋጀት በእግዚአብሔር ተላከ. ይህን ያደረገው አይሁዶች መንግሥተ ሰማያት ንስሐ እንዲገቡ

በመጥራት እንዲህ አደረገ. መሲሑን የመውሰድ አስተሳሰባቸውንና ድርጊቶቻቸውን በመቀየር ሲጠራቸው በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል.

"ከዚያም ኢየሱስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ. ዮሐንስ" በአንቺ መጠመቅ አለብኝ, ወደ እኔ ትመጣለህን? ብሎ መከላከል ይችል ነበር. ኢየሱስም መልሶ. አሁንስ የተጠመቀበት: እነሆም: ሰማያት ተከፍቶ: እነሆም: ሰማያት ተከፍቶ: እነሆ: በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ.

"ሕዝቡ ሁሉ ሲጠመቁ ኢየሱስ ተጠመቀ. ሲጻፈይም መንፈስ ቅዱስ ተከፍቶ ነበር. እኔ የምወደው ልጄ አንተ ነህ; ከአንተ ጋር እደሰታለሁ. "

"ኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ከዮርዳኖስ ተመለሰ: ከዮርዳኖስም ተመለሰ: በዲያቢሎስ ተፈተኑም. ...

"የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ, እግሮቻችሁን በድንጋይ ላይ ብትፈተኑ እግዚአብሔር ይናገር ዘንድ እፈተናለሁ" ሲል ተናግሯል. ኢየሱስም በክፉ አትፈተኑምና. እራሱን ማንም አይፈትንም. ግን እያንዳንዱ ሰው በራሱ ምኞት ሲሞት እና ሲታለል ይፈተናል. "

አስተያየት: - እግዚአብሔር መሞከር የለበትም. ግን የሰው ልጅ እንዲሆን በመፍቀድ የሰውን እምነት ይፈትሻል

ከቀረበ. ሰው እንደ አዳምና ሔዋን እና ስለ ፈረሰውያን ያላቸውን ፍላጎቶች መምረጥ ይችላል ወይም እግዚአብሔር የሚፈልገውን ማድረግ ይችላል.

"ዲያቢሎስ ይህን ሁሉ ፈታኝ ሆኖበት ጊዜ, ኢየሱስ ያደገው ቦታ ሁሉ አወጡት. እርሱም በሰንበት ሁሉ ተነስቶ ነበር. የነቢዩ ኢሳይያስ ጥቅልል ተሻገረ. የነቢዩ ኢሳይያስ ጥቅልል ተሻገረ. የሚለብሰው

እሱ የተጻፈበትን ቦታ አገኘ: - 'የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው, ምክንያቱም ለድሆች ምሥራች እንድሰብክ ቀባለች. ለአዕምሯቸው ለእስረኞች ነፃነት እና ለዐውሎ ነፋስ ነፃነት እንዲያውድ, የተጨቆኑትን የጌታን ሞገስ ለማወጅ " (ከኢሳይያስ 61 1-2) እንድናገር ልኮኛል. ከዚያም መጽሐፉን ተንከባክሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ. በም the ራብም የነበሩት ሁሉ ዓይኖች በእርሱ ላይ ተጣበቁ; እርሱም. ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሮሽ ተፈጻሚ ተጀመረ.

"እውነት እላችኋለሁ፣ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ የአባቶቻችሁ እንጀራ ነኝ።

በምድረ በዳ መና በሉ፣ ግን ሞቱ። ነገር ግን ከሰማይ የወረደ እንጀራ እነሆ፣

ሰው የሚበላና አይሞትም። ከሰማይ የወረደ የሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ማንም ሰው ከሆነ

በዚህ ዳቦ ውስጥ መብላት፣ ለዘላለም ይኖራል። ይህ እንጀራ ሥጋዬን የምሰጥበት ሥራ ሥጋዬ ነው

ዓለም። "ክርስቶስ ለዘላለም ሕይወት" የሕይወቱ ቃላት ፣" የሕይወት ቃላት "ለዘላለም ለዘላለም መኖር አለበት።

ኢየሱስ እንዲህ ብሏል "እኔ መንገድ፣ እውነትና ሕይወት ነኝ። ማንም ወደ አብ ካልሆነ በስተቀር ወደ አብ አይመጣም

እኔ. " ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው. ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ. እንግዲህ ሂዱ ከአሁኑም አጠምቅ፡ በአብም በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፡ ለቀቧችሁም ሁሉ ታዘዥ አድርጎኛል. እኔ ለእናንተ እስከ ዘላለም ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ.

የዚህ ሁሉ ማረጋገጫ በትንቢቶች ውስጥ የተገኙት በትንቢቶች ውስጥ ነበር፣ ተአምራት እና በመጨረሻም በመቃብር ቀበሩት፣ ትንሳሴም በመቶዎች የሚቆጠሩ በደቀ መዛሙርቱ ሁሉ መሰከረ.

ተዓምራቶች ዓላማ ምን ነበር? ኢየሱስ ስለ እሱ ወደ ራሱ ለመሰብ እየሞከረ ነበር

የአገሬው ሰዎች እሱን ንጉሣቸው እንዲሠሩ ወይም አምላክ ቅቡዓንን ለመላክ የገባውን ቃል ይፈጽማሉ? እንደ ምሳሌዎች ሁሉ "የአብን ፈቃድ ማድረግ" ነበር.

ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ኢየሱስን ተከትለው ምናልባትም "ለእኔ ምን አለ?" ወይም ኢየሱስ ምድራዊ ንጉሣቸው እንዲሆን ከሆነ ለማወቅ ወይም ወደ ፖለቲካዊ ኃይል ፍላጎት. አንዳንዶች መሲህ ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ. እነዚህ ምሥክሮች በሦስት ቡድን ሊከፈሉ ይችላሉ-

የተዓምራቱ ተዓምራቶች ተቀባዮች በደስታና በደስታ እና በእውነት እግዚአብሔርን አከበሩ. አንድ

ለየት ያለ ሁኔታ ለአምላክ ክብር አልመለሰም ካሠሩ የሠጋ ደቆሰኞች ዘጠኝ የሚያመለክቱ ናቸው.

ምሥክሮቹ ተአምሩን አይመለከቱ ነበር፣ እነሱ ያንን ብቻ የማያውቁ ውስንነት ያደንቃሉ

በእግዚአብሔር ኃይል እንዲህ ያሉት ተዓምራት ሊከናወኑ ይችላሉ. ብዙዎችም እግዚአብሔርን ያመሰግኑና ፈረሳውያን የከበሩውን አከበሩለት.

ጻፎችና ፈረሳውያኑ የሀብት፣ ኃይል፣ ክብር ያላቸው የሰዎች ነበሩ. ኢየሱስን አመኑ

የተለመደው ሰው ከቀጠለ ሕዝቦቻቸውን፣ አቋማቸውን እና ኃይላቸውን ያጠፋል

እሱ መሲህ መሆኑን ለማመን. ስለሆነም እሱ እንደ እሱ መሆኑን ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበሩም

ከላይ ወይም ከፈጸሙት ተአምራት ውስጥ አንዳቸውም ከእግዚአብሔር ናቸው. እነሱ ለ

የዲያብሎስ ኃይል. ሊገድሉት ፈላጊ ነገር ግን ያመኑትን ከእግዚአብሔር ዘንድ መሆኑን ይፈሩ ነበር.

ቅዱሳን ጽሑፎች አንዳንዶች በምድራዊ አገልግሎቱ ወቅት ክርስቶስን እንዲቃወሙ እና የትንሳኤን እና ዕርጉሩን እየተከተሉ ቤተክርስቲያኑን የሚቃወሙትን ቤተክርስቲያንን ከተቃወሙ በኋላ ቤተክርስቲያኑን ይቃወሙ ነበር.

የካህናት አለቆችና የካህናት ሽማግሌዎች ሽማግሌዎች አንድ ሰው፣ ድምጹ-ከል፣ ድጎማና አጋንንትን ያደረሱበት

ፈረሳውያን ወደ እሱ አመጡ. ጋኔንም በተጣለ ጊዜ ዲዳው ተናገረ. ሕዝቡም. እንዲህ ያለ በእስራኤል ዘንድ ይህን አልታየውም አለ. እነርሱም ፈረሳውያን. በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል አሉ. በሰንበት መፈወስ ተፈቅዶአልን?

ብለው ጠየቁት. ይከሱትም. እንዲህም አላቸው. በአንተ በግ አላ; በሰንበትም የሚጠፍጠውስ ከቶ አይይዝውም?
ከጎች ይልቅ ሰው ምን ያህል ዋጋ አለው?

ndHU 0 巾>0予 叨ληᄇ 叨IVG予 十&φ禺λλ. "nHᄇ 巾小P小>. 炁竺U> Hcd λd小. Hᄇ予ᄇ 炁>黑儿入小 黑叨卯 十Hcd叨早 | 0c &ληᄇ>ᄇ Φm十小 炁>悬予 λSc0小 炁>&ᄇm&予 十四n<0予. PηU9予 λd吊吊9

&ληᄇ>ᄇ ᄇη儿甲节> 巾ᄇ十小 nd 炁 | c巾 炁P十90ᄇ 叨 「卜> λn十甲卜. | 0c 叨> 炁益苳小> 0炁点 i β卜 i &λ个η卜 巾甲吊 | 几β nd Φ巾&予9.

"0Hᄇ> 2H λP巾n dλH09 d黑φ 叨H叨c卜 炁>&U η木 十90G苳小 9巴吊9 φ)干 0十0d小 0i φ ηU9卜 n十 叨>叨IV十小 n\$G 十n+d小 咒四叨儿甲吊 炁9 咒>η小 卜卜 i 0S卜予 0λP巾n λβ P十Φ0卜 叨> ᄇ>ᄇ λλ0ᄇᄇ ᄇ>ᄇ 炁>禽> η卜 木巾十岁 ᄇnhc吊 Φ黑 &予 几φc0 λλ0ᄇᄇ. "

"P炁叨Hληᄇc> 叨>&n 叨dP予 Pᄇ予吊d小 0HU 叨>0S | 小- λP巾n

hcn早n 0IVJ 叨m, n炁叨Hληᄇc | 小. λP巾n 叨> P四ᄇᄇ> 叨>&n 卜卜 nλλU λβ黑dᄇᄇ. λ小λβ9 θᄇ hcn早n | 小

P'ᄇm)予 ᄇmλ予 nφᄇ0 βφc 0β | 予 P叨Φn黑小 2H)n&λλ. hcn早n ληλc \$λη予 0飞古n四i 十\$叨ᄇ.

nHU P叨\$叨叨IV中βη卜 0小甲吊 n小λ虫 P&Hr木骂c \$λη予 λ>& P黑ᄇ 叨\$巾n> λη | 小βU>> P叨mφ巾小 P卜巾n 木叨儿苳岁小 | 小. 炁c巾ᄇ "0吊叨c2H 炁P8dd 儿i 卜> 8dP. 炁9ᄇ 叨6予 λβ

炁>黑叨φcS 炁>黑黑ᄇ | mηmη 「 | " ηdλ.

λP巾n09 i 90c nλIVG 卜d卜 λ>& P [卜予 β卜禺 黑叫卯 nηU9予 λd吊吊9 0λH0 咒四叫儿甲吊 叨ηηλ
巾β\$9 hd0吊 | 0<予.; ληλ巴 P叫巾m小四. Φ&小四 Φ黑 λP巾n φζ09 "叨四Uc [β, 巾入四!" λd小
η叨小四. λP巾n 氛>&U λd小. Φ禺冥 [β: 氛9>十}黑ζ个予> 卜卜 λSc个 λλ萃小. 0H}> 2H φζ0

氛盆萃小>四 0λP巾n λβ 心 | 小}卜予. λP巾n>四}H卜 9巴吊9 咒四叫儿甲吊 Φ黑 巾0Q萃小 i φ ηU9卜 Φ黑
φ)千 Φ巾&予.

"λP巾n四 PηU9予 λd吊)弋 IVc9卜> dn十 叨φ黑巾9 d9叨禺节四 咒四叫儿甲吊> λd

巾β\$>9 hdN吊> βH小 叨駟m杰> n叨叨G予 P+ | η? 氛Z N几十 叨φ黒n λ黒nβJC n氛9>+JC | NC 氛竺駟
λ | NC兜駟 吩d四駟 i N卜n予 2HUβU | 小 nH駟βH小予 x黒小 φ黒 i φ ηU9卜 几予 φ巾&予.

n氛md 儿i 予 n+}卜 NAλ λP巾n φ黒 i φ ηU9卜 Nη>xSl> 氛9 Nφ)干 &予 +φ巾黒 P叨\$叨)小 ληλ弋
IV中β+ηS杰λ. Nφ)干 i mP虫 λ>S φ小黒C λP巾n> H駟η木 叨小v小、 几十 叨>叨IV卜 mN虫甲吊 β&卜予
| NC 氛駟 氛>禺>禺芊小 i }n+λλ&, N氛巾 λβ i +&, 氛巾> N叨駟小予 氛巾> 氛>&叨卜予 i 兜駟 邸莠予 λ吊卜.

"Pilate λmn駟 φ黒 几十 叨>叨IV予n. n)儿λ N小 | 小 Pilate λmn [β λ>+>个IV | i "λd N氛小 | 卜 氛Z
φ黒 氛小 | 予 氛叨巾hGd卜.

四d禺 四d禺 λβ 氛>φλ\$ N+黒 | NN小 氛9 n氛>φλ\$ φ> 駟c N叨十岁予, Nβ卜禺A>mm Pilate λmn
叨>叨n予 叨>叨n予 叨n+禺SC N叨N兜小 P四兜n叨駟 λ>七早i }+φ巾黒 d Pilate λmn HZ中弋> NCn
λ小G岔 四予Z\$ Yλ& | 予 φ黒 xcSn λ>七An Uλ& | 予 d四d\$ N Pilate λmn SC2予 氛>黒叨)小虫 +m>φ虫.
λP巾n NxcSn 氛竺 ληλ弋 N黒λ λd叨叨N予 氛>黒黒Z巾 N叨λλ [q +ZS杰λ. n+n+ηnd - λ>S 木n駟
nd nφd予 木n駟 β叨巾hGλ 禺h+C i <ln &i i .

Pilate λmn λ叨N NCA 巾禺卯>> ληH卜9 λP巾n 氛>&叨φd小 λP巾n> ληφ\$d予9 P+φNH | NC.

Φ小黒c吊 λP巾n> Φ黒 几十 叨>叫IV卞 Φ巾&予; λ>S Pλβ卜S >个IV [β, λqζ小. 黒叫呬吗四 0氛巾 λβ λq<予.
氛>黒09驷 nIV小JC 心>φλ卞> 0m& 叨卞予 0氛C巾 λβ β虫驷0予. 0个λ0早予萃小 λβ ΦSφ小 巾0&d予.
λ>弋驷 ì 巾9巾 φβ ληη φ叫A吊> λjvm十小 P0H λη巾> λ黒ζ个. "

nd)λ+d叨黒 四φζη} 氛>黒 十巾φ 卜 氛>黒 十巾φd P叨0mm驷 0dIVλm9予 叨ηηλ η 卜 λd叨叫\00予 λd.
ληH昂节 Pc四小j> 8木&甲吊 nHU 2H P叨m 卜d卞>驷 λjmm驷<. η 卜 驷 卜Gq吊 叨\$叨} Pilate λmn
叨\$叨} 氛>禺H个驷9卜 λP巾n 氛>黒 叫 卜 φm卞 氛9 卯予 氛>黒 | 0ζ小驷9卜

ስቅለት በስርሰቱ የተገኘው ገዥው በሚገኝባቸው ሰዎች ለተሳለጡ ሰዎች ብቻ ነው

የአይሁድ ንጉሥ ነው ተብሎ የተጠራውን ይህን አስመዝግቦ አይደለም።

እስረኛው ልብሱን ሲወረውር በጣም የመገረጥ ዝግጅት ዝግጅት ተከናወኑ

እጆቹም ከጭንቅላቱ በላይ ከጭንቅላቱ ጋር ታስረው ነበር። ሮማውያን አንዳቸው ቢያደርጉ ማጠራጠር የለበትም

በዚህ ጉዳይ የአይሁድን ሕግ ለመከተል ሞክሩ፣ ነገር ግን አይሁዶች ከአርባ በረኞች የበለጠ የሚከለክሉ ጥንታዊ ሕግ ነበራቸው።

የሮማውያን ትውልዶች በእጁ ውስጥ ባለው ባንዲራ ላይ ይወሰዳሉ። ይህ ብዙ ከባድ፣ የቆዳ አጫጭር፣ በእያንዳንዱ ትናንሽ ኪሶች የእያንዳንዳቸው ጭፎች አጠገብ ካሉ ሁለት ትናንሽ ኪሶች ጋር አንድ አጭር ጅራፍ ነው። ከባድው ጅራፍ ደጋግሞ በኢየሱስ ትከሻ፣ ከኋላ እና እግሮቻችን ላይ እንደገና ኃይልን ያወጣል። መጀመሪያ ላይ ቆዳን ቆዳውን ብቻ

ይቆርጣሉ። ከዚያ፣ ድብደባዎች እንደሚቀጥሉ፣ ከቆዳው ካፒታሎች እና ደም መላሽ ቧንቧዎች ውስጥ ከመርከቦች ደም ውጭ የሆነ የደም ቧንቧዎችን በመፍጠር በመጨረሻም ከስር ጡንቻዎች ውስጥ ከመርከቦች በታች የሆነ የደም

ቧንቧዎች ደም መፍሰስ ይጀምራሉ።

የመርገቢያው የመጀመሪያዎቹ የመጀመሪያዎቹ የመጀመሪያዎቹ መጀመሪያ ያመርቱ ሲሆን በቀጣዮቹ ነፋሳት የተከፈቱ

ጥልቅ ቁስሎች። በመጨረሻም፣ የኋለው ቆዳ በረዶ በረዶው ውስጥ እና አጠቃላይ አካባቢው ተንጠልጣይ፣ የደም መፍሰስ ሕብረ ሕዋሳት የማይታወቅ ብዛት ነው። እስረኛው ወደ ሞት ቀርቦ በመቶ አለቃው በሚወሰነው ጊዜ

ድብደባው መደብደቡ ቆሟል።

ተኩላው ኢየሱስ ከዚያ በኋላ የተለቀቀው እና ከድንጋይ የመርከብ ጉዞ ጋር እንዲንሸራተት ይፈቅድላቸዋል

የገዛ ደም። የሮማውያን ወታደሮች በዚህ ግዛት ንጉሥ ሆኖ ንጉሥ ሆኖ በመናገር በዚህ ግዛት ውስጥ ታላቅ ቀልድ ይመለከታሉ። እነሱ ከከዋሻዎቹ ጋር ቀሚስ ይጥሉት እና በትረታ በእጁ አንድ ዱላ ያኑሩ። እነሱ አሁንም ይፈልጋሉ ሀ

አዋራቸውን ለማጠናቀቅ። በረጅም እሾህ (በተለምዶ) የተሸፈነ ቅርንጫፎች (በተለምዶ)

ለማገደዎች ጥቅም ላይ የዋለ ወደ ዘውድ ቅርፅ ተከፍሏል እና ይህ ወደ እሱ ተጭኗል

ቁርጥራጭ። እንደገና፣ ከሰውነት በጣም የደም ቧንቧ አካባቢዎች ውስጥ አንዱ የሆነው የፊደል ደም መሳሳት አለ።

ወታደሮቹ ሲያፈጠኑት እና ፊት ለፊት ሲመቱት፣ ወታደሮቹ ዱላውን ከእጁ ወስደው እሾህ በጥፊ ወደ ፍሎውው ውስጥ እየዱ ያዙት። በመጨረሻም፣ እነሱ የሚያሳዝኑ ስፖርቶቻቸውን ይደክማሉ ቀሚሱ ከጀርባው ተፋሰሰ። በቁስሎቹ ውስጥ የደም ቧንቧዎችን እና ሴሎችን ቀድሞ የተዘበረረቀ የቀዶ ጥገና ማሰሪያን በመወጣት ላይ፣ እና እንደገና የተገረመ

ያህል፣ እንደገና መሰባሰብ ይጀምራል። በመስቀል ላይ ከባድ የመከላከያ ፓርቲዎች በትኩረት ውስጥ ተይዞ ነበር፣

የተወገዘው ክርስቶስ፣ ሁለት ሌቦች፣ እና በመቶ አለቃው የሚመራው የሮማውያን ወታደሮች አፈፃፀም በቪሎሮሳ በኩል ቀስ በቀስ ጉዞውን ይጀምራል። ያደረገው ጥረት፣ ከባድ የእንጨት ጨረር ክብደት፣ የከባድ የእንጨት ጨረር ክብደት፣ የተደባለቀ ደም ማጣት ከሚወጣው ድንጋጤ ጋር አንድ ላይ በጣም ብዙ ነው። ይሰናከላል እንዲሁም ይወድቃል።

የሱም ጎራዎች ጠንካራ እንጨቶች

ወደ ትከሻዎች ቆዳ እና ጡንቻዎች ውስጥ ይግቡ. እሱ ለመነሳሳት ይሞክራል, ግን ሰብዓዊ ጡንቻዎች ከጽናትቻቸው በላይ ተግተዋል.

የመቶ አለቃው, ከስቅለቱ ጋር ለመገናኘት የሚያስጨንቁ ሰሜን አፍሪቃ አሎ or ዶክተርን ይመርጣል,

የቁሬን ስም Simon ን, መስቀልን ተሸክመው ነበር. ኢየሱስ ይከተላል, አሁንም እየፈጠረ እና ቀዝቃዛውን, ክላሚሚ ነው

ከ 650-የጓሮ ግፊት እስከ ጎልጎታ እስከ ጎልጎታ እስከ ጎልጎታ ድረስ እስከ ዬልጎታ ድረስ የጫካ ድንጋጤው በመጨረሻ ተጠናቅቋል.

ኢየሱስ ከርቤ, መካከለኛ የውድድር ድብልቅ ጋር የተቀላቀለ ወይን የተቀላቀለ የወይን ጠጅ ነው. እሱ ለመጠጣት ፈቃደኛ አልሆነም. ስም Simon ን ፓባም መሬት ላይ እንዲቀመጥ ታዘኝ እና ኢየሱስ ከእንጨት ላይ ከትከሻው ጋር ወደ ኋላ ተጥሎ በፍጥነት ከእንጨት ላይ በፍጥነት ወደ ኋላ ተጥሏል. ሌጎው ከእንጅ አንጓው ፊት ለፊት ድብርት ይሰማዋል. እሱ ከባድ, ካባንያዎች, የእጅ አንጓው እየነዳ, ከእንጨት ባለው እና ከእንጨት ውስጥ በጥቅሉ ውስጥ ብረት. በፍጥነት ወደ ሌላው ወገን ይንቀሳቀሳል እናም እርምጃው እጆቹን በጥብቅ ለመጎተት ጠንቃቃ መሆኑን ይጋግሞ ይደግማል, ግን የተወሰነ ተለዋዋጭ እና እንቅስቃሴን ለመፍቀድ ተጠንቀቁ. ከዚያ በኋላ ምትሃው በንብረት አናት ላይ ከፍ ከፍ ከፍ ብሏል, "የአይሁድ ንጉሥ" የተባለው "የናዝሬቱ ኢየሱስ" በቦታው ተዘጋጅቷል.

የግራ እግር አሁን በቀኝ እግሩ ላይ ተጫኖ ነበር, እናም በሁለቱም እግሮች ተፋሰሰ, ጣቶች, ተንከባካቢዎቹ ተንከባካቢ በመግቢያው ተለወጠ. ተጎጂው ተሰቀለ. በእጅ አንጓዎች ውስጥ በሚያስደንቅ እግሮች ላይ ቀስ በቀስ እየቀነሰ ሲሄድ በአንጎል ውስጥ ወደ ኋላ በመግባት እና በአንጎል ውስጥ እንዲፈነዳ, የእጅ አንጓዎች ውስጥ ጥፍሮች መካከለኛ ነር ves ች ጫናዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ. ይህንን ስቃይ ለማስቀረት ወደ ላይ ሲገፋ, ሙሉውን ክብደቱን በእግሩ በኩል በምስማር ላይ ያደርገዋል. እንደገና, በእግሮች አጥንቶች አጥንቶች መካከል የነርቭ ነርቭዎችን በማጥፋት የምርጥ ስቃይ አለ.

"እሱ የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆንበት ወደ ጎልጎታ ሄደ.

በእሱ ላይ. ይህ የአይሁድ ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል የክሱን ጽሕፈት ከራሱ በላይ አኖሩአቸው.

"ጊዜው 900 ዓመት ነበር; በሰቀሉትም ጊዜ ነበር. በእርሱ ላይ የተከሰሱ የጽሑፍ ማስታወቂያ የአይሁድ ንጉሥ ነው."

"በቀትር ጊዜ ኢየሱስ" አምላኬ አምላኬ "አምላኬ ሆይ, ለምን ትተኸኛልን?" በሆነችው እስከዚህ ጊዜ ድረስ በጨለማ ውስጥ ጨለማ ሆነ.

በዚህ ጊዜ, ክንቡ በድካም, ታላላቅ የእጅ ሙያዎች በጡንቻዎች ላይ, በጥልቅ, በግልፅ ባልተሸፈኑ ህመም ውስጥ ሲያንኳኳቸው. ከእነዚህ ሰራዊቶች ጋር እራሱን ወደ ላይ የመገፋ አለመቻል ነው. በእጆቹ እጅና ትራንስፎርሜሽን

ጡንቻዎች ሸባ ሆነ እና የመነሻ ጡንቻዎች እርምጃ መውሰድ አልቻሉም. አየር ወደ ሳንባ ውስጥ ሊቀርብ ይችላል, ግን ሊፈስ አይችልም. ኢየሱስ አንድ አጭር እስትንፋስ ለማግኘት ራሱን ከፍ ለማድረግ ራሱን ይዋጋል. በመጨረሻም

የካርቦን ዳይኦክሳይድ በሳንባዎች ውስጥ እና በደም ውስጥ እና ከፊል በከንቱ በከፊል በከፊል ይገነባል.

በሥነ-ሥርዓቱ, እራሱን መግፋት ይችላል

D黑 小v心d叨sžn 氛9 NUβD予 巾吼小 xhr竺>> 小nm四四m予. 氛 | HU 2H予 小nm P十叨H00予> 巾0予 λ千m; 9\$十 | 0C吊 0入萃小2H予 | 0C

P&十岁小, λ0予 [β: P叨黑C个予> λ小虫驷9 βφC 0入萃小.

卜d十岁小, d十φ9\$小 儿0 "H6 n氛zJC 00 | 予予 [9d吊"nd甲λ.

4t十岁小 P+黑 | 0小>9 0木H> P+黑 | 0个忿 i 叨h予 "氛 | [, 氛 | [

氛9予 "氛9卜> D黑 氛9卜 四C四> 氛P十叨dn十吊 | 吊." λG十岁小 λ驷λn [β, d四> 十小笏? "

D巾> P J L d小 U叨四, P叨m四HH, P叨0mm四, P叨0mm四 c黑早吊, Pληλ η中予 氛>φn中n, P J G 叨风甲予甲吊, P七七>叭 n&λ λ\$, ληζ λ甲η予 n十巾 | Hζ0予 十叨λ巾小)巾四<. 0黑η Pd咒 U叨四 P叨m四HH, P叨0mm四 c黑早吊, 氛9 P氛C四岔甲吊 n&λ 叨m> 0叭&λ 0予 巾9予 λβ 0叭黑C巾小 λn萃J 氛>吼予 λβ 氛9 D黑 小吊 β>φηφηλ. nH; 0A入 儿λ IV中β 0黑ζ予 小nm λ>sn0s P叨m干予 U叨四 β\$四Gλ 氛9 0i xh JC i 卯入小 氛9 λη> 四中dλ β\$四Gλ.

λ>s 巾小 22岁小 叨H0C P 14岁小 m6 虫mC "氛>黑 小勺 λ&禺nm, λm>早治驷 卜卜 nλ}d& 9萃小; λ几 氛>黑 巾驷 | 小

λ卜> λλ虫λ. Pληζ λ甲η予 &η咒吊 D黑 Dη; 黑ζ岔 黑C巾甲λ. P小叨φ λη n0s, D\$G四 Hφ十岁小, Hφ P叨黑C叭黑四 D黑 ληζ λ甲η予 小nm d叨叭0予 氛P小0d | 小, P十巾中R予 η>0甲吊 0予>咒 PλPC m竺甲吊 小nm d叨η巾卜 P+d叨& mζ予 氛黑ζ个 | 小, 氛竺叭 P+H0Gζ虫 ληζ λ甲η予 Pλ>ηλ ηC\$ D黑 λ>ηλ βλm. λP巾n λ四n十岁小> 邸笏卜> βmλλ "氛z 十m驷冥甲d卜."

"n予>几小弋 22岁小 叨H0C λ>s 儿λ小> 叨λ氛予}n小vηλ: -" 勺儿 氛>黑 U黑C虫λ 氛>黑 >叭禺吊, 驷λn, 驷λn 卜卜 叨>Jr台> β0予9λ; D黑 卯予 λ&C λ叨m笏; ."

PC四小> λη吊, Cη咒 PDβ> m竺 0叨mm予 0 POSCA, Cη咒 PDβ> m竺 mm&, n>&C节> n\$ ηdλ. 氛巾 四>岁小>驷 &η咒 λβDns四, PλP巾n ληλ λ卜> \卜 | 小, 氛四 0ληζ λ甲η予 小nm P叨咒nζnζ小 卯予 i 巾四小 β吊λλ. βU叭; 予 nsn十岁小> 中入早节> "十m9φ虫λ."

PnCP予 十λ氛n λ卜> 十m9φ虫λ. 0叨吼ζ咒四, d叨卯予 β叨Cmλ λ>s 巾小, ηd&小 PηCs φ; 予, 0氛叭C节 λβ}d小> mφG早, m0岁 氛n予>干n βDn禺λ "λ0予 [β, 叨>&n> 氛巾禺d卜"

Pφ<予 氛Cn甲小中卜. 巾>0予 P四βζ0 [q i 0; λβ卜禺吊 P+d0卜 D>禺吊 P+十0卜 D>禺吊 n吊C吊节

氣>黒十Dn& mP虫. nqd予 P四m9φ虫 P+d叻黒小 H懸 n°βG卩|予 P+卯nç i [> P氣以C吊 λm>早吊 叻巾nC.
βU+η骂小 氣G巾> D黒 λβ 氣>禺βn千 λ卍HJλ, nd [| 驷 小mç卞 nm>予甲吊 叻黒n\$ λ予d駟

Pilate 入mn廻 λnφS卯 P十叨d巾予 φ> P叨早 λd中小 気>黒 「 | n叨早 λd中小十nC卯 気>黒 「 | d9叨小子
十nC卯 |nC ndHU m\$ P十D巾卜予 気>黒 「 | mPφ小 ndHU m\$ P十D巾卜予 9苺小η木 mPφ小 ndHU
m\$ P十D巾卜予

የበፍታ ጨርቅ ሰውነትን አውጠው፣ ከበፍታው ውስጥ ተጠቅልሎ ከዐለት ተዘርግቶ በመቃብር ውስጥ አኖረ። ከዚያም በመቃብሩ መግቢያ ላይ አንድ ድንጋይ አንከባለል። "

ለሰው ልጆች ኃጢአት፣ ይቅር ባይነት የሚያቀርበው የናዝሬቱ የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። የእሱ የኃጢአት መስዋዕትነቱ ከሞት ከሞት እንደተመለከተው በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል። ትንሣኤ ከሌላ የኢየሱስ ሞት ከሰው ሁሉ የተለየ ትርጉም የለሽ ነበር።

ከሰንበቱ መጀመሪያ በኋላ መግደላዊት ማርያምና ወደ መቃብሩ ደነገጡ። ኢየሱስ ትፈልግ ዘንድ የተሰቀለውን ኢየሱስን ትፈልጉ። እርሱ እዚህ የለም። እርሱ እንደ ተናገረው ተነስቷል። "በሰምንቱ የመጀመሪያ ቀን ምሽት፣ ኢየሱስ መጣና በመካከላቸው ቆመ። ይህን ከተናገረ በኋላ እጆቹንና ጎኑን አሳያቸው። ደቀመዛሙርቱ ጌታን ባዩ ጊዜ እጅግ ተደሰቱ። ደግሞ ኢየሱስ ሰላም ከአንቺ ጋር ይሁን። አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው። ከእዚያም ጋር እስትንፋሳቸውና 'መንፈስ ቅዱስን ተቀበለ' አላቸው።

ከአንድ ሰምንት በኋላ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እንደገና በቤት ውስጥ ነበሩ፣ ቶማስም ከእነሱ ጋር ነበር። ምንም እንኳን ደጆች ተዘግቶ ነበር፣ ኢየሱስም መጣና በመካከላቸው ቆመ። ሰላም ለእናንተ ይሁን; ጣትህን እዚህ ጋር አለው። እጆቹን ይመልከቱ። እጅዎን ይድረሱ እና ከጎኔ ውስጥ ያስገቡት። መጠራጠር አቁሙ። ቶማስም ጌታዬ አምላኬም! "

ኢየሱስ በመሠዊያው የኃጢአት መባ እና በትንሣኤ በሕይወቱ ውስጥ አዲስ ቃል ኪዳን ሞቱ።

በዚህ አዲስ ቃል ኪዳን ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ሰውነት በሰብዓዊ አካል ውስጥ እንደ ክርስቶስ የሚያደርጉት ክርስቶስን እንደ ክርስቶስ ያደርጋል። ከኃጢአተኛ ሕይወት እስከ ዳድቃን እስከ ዳድቃን ድረስ፣ እናም በክርስቶስ ውስጥ ተጠምቆ በመጠምዘዝ ይቅር እንዲላን እግዚአብሔርን መለሙን እግዚአብሔር ደም። አሁን አሁን በክርስቶስ አካል ውስጥ "ቤተክርስቲያን" በመሠዋዕቱ እና በትንሣኤው አቋቋሙ።

ኢየሱስ ሥራውን ከጨረሰ በኋላ እሱ ከሰማይ ነው። ከዚያም የእሱ ምሥክሮች ለመሆን ለመረጣቸው ለተመረጡት መመሪያ ሰጠ። 'አራት ወርና ከዚያ መከር' አይደለህምን? እላችኋለሁ፣ ዓይኖቻችን ክፈት እና እርሻዎቹን ይመልከቱ!

እነሱ ለመከር ደርሰዋል. አሁን ደግሞ አጫጁ ደሞዙ ይሰባል፣ ዘረው እና አጫጁ አብረው ደስ እንዲላቸው አሁንም የዘላለምን ሕይወት ሰብል ይይዛል. ስለዚህ 'አንድ ተራ ይዘራል እና ሌላው ያጭዳል የሚለው አባባል እውነት ነው. እርስዎ ያልሠሩትን እንድታጭድክ ላክሁህ. ሌሎች ደግሞ ጠንክሩን አከናውነዋል፣ እናም የጉልበት ሥራቸውን አጭዳችኋል. "መዝራት እና ማጭድ ደቀ መዛሙርት የማድረግ ሂደት ነው.

"IVAm9巾 卜卜 巾四β9 〇〇sC}d小 n〇四 卜卜 D黒 ληn叨叨d巾 m虫予 φ黒〇四η木 巾m; . ndHU, 〇四VG吊, 〇9 P+m叨φ, P叨〇四 | 小 〇9 P+m叨φ〇四 P四〇四> 卜卜, P四〇四> 卜卜 | 小 β&ζφ〇小λ. "

PhCn早n PβφC小 〇9 P叨〇>> 叨λ〇予 P叨φ〇卜 卜卜 "〇Z}HHA吊卜> 卜卜 mη虫U" (四古甲n 28 20). 〇木IV 242 小nm "d木甲C巾 四n十四C 〇9 Uηζ予, 〇n〇8木早吊 Gη萃小> ληd玄."

λn+P予 "巾〇C 〇〇" P叨λ λn+P予 i 巾mβ吊λλ.

[〇四 "P飞小 〇G予" Dβ四 卜d巾四 i [> β吊λλ. P木甲C予 予〇四UC早吊 λ | 〇<四

P巾小> 〇Uλ Dβ四 P木甲C巾 λn+P予 hCn早n 叨>&n φ&n 〇>〇n小D巾入萃小 〇>&9〇< λn吊d萃甲λ.

木甲C予9 P黒φ叨叨C巾 巾甲吊 D>飞λ> P四n十四C / P四n十四C IVG P | 〇G萃小 巾甲吊 | 〇<? λβ

〇nm干qη 〇叨DCs〇予 φ>, λP巾n 〇叨〇λ P叨小D虫〇予 φ> 〇β卜〇吊 卜卜 〇β卜〇〇9 〇巾四C P+n+卜予 〇竺叭 〇m四 n黒予> 巾黒& P+n+卜予四 〇X&〇予 卜卜 λH卜.

木甲C小 A小木n "〇D>飞λ λλ\$C四 〇四h>}巾四 d叨四卜 卜卜 P叨W< 〇9 〇〇四 | 小萃小 叨〇> λβ P〇叨HηηC 〇U> | 予 P〇叨HηηC勺βλ | 小9.

"〇φs卯 叨木\$R, 古甲\$木n, λP巾n dφ hasts mλ予 〇+n巾m小 2H, λP巾n n〇 | 巾 JC 〇+}}H, 〇λ>s Dφ予, λP<η/四> λ予小m. λP<η/四> 予+U λ予〇λ. | 〇C叭> nd+9〇CA吊卜 λη> 予m叨巾入吊卜;

〇H四2H nd 〇nGλλ 叨>叨IV予予卯入入吊卜. 〇9>+叭>. 巾四C 〇9 〇nm 叨吼ζ〇小sζn

驷Sc. 'βU> n+9Nζ NAλ 9βq予萃小 d予 +D巾黑: 黑叨9驷 n9β9萃小 咒咒小 气 | 巾 气PX黑 气d D黑 巾四β
N予m予予+叨λh+小 | Nc NS>N予 卜d予 | 心 ληη PdN巾 卜d予 巾甲吊 λmNη 吊叨小 | Nc PNì 入 巾甲吊
[β: D黑 巾四β 气P+叨dn小吊卜: D黑 巾四予 d驷> 予吊四入吊卜? βU nλ>+ D黑 叨>叨n+ 巾四β P+D巾黑
λP巾n D黑 巾四β ì XS NP笏小 叨>NS +叨λA β叨mλ. "

"λ叨吊卜 λβζN咒. NλN古驷 n [> qc D黑H} 气X禺d卜. D黑 气Z 气X禺d卜. D黑叨XS叨予 N小 Sζn 气叨md卜.
D黑 气Z D黑叨XS叨予 N小 小v小中入吊卜.

D>S叨吊, IVJ9黑驷 P气叨Hλη九c> 叨>叨IV予 λβDc巾驷 气岁 \$予木弋 N [| 叨λm 气>d甲d>. P四βm干小
P四β巾巾小>, 气9 叹吊λ [| 叹吊 n [| 小 巾小

P+9&小 βU | 小 叨予 NS+咒 | &

D>S叨吊 [β, N+FE叨予 2H Dβ驷 气>黑儿入萃小 巾甲吊 气>禺小n+驷<, 气叨Hλη九c 气>黑 | N< λP巾n>
气>黑卯叶 气9 气>黑 | 中驷 气岁 黑叨卯 气> | 叨Gd>. P叨入气h予 λd中9 N气叨Hλη九c 叨dn予 P巾四弋 | 予 \$mc
N叨叨叨β | η卜; 气岁 NλβD予 H叨9吊> n飞小Jc | >. ndHU 气岁 dHλc驷 n飞小 气> [9d>. ndHU
N气 | HU 中入予 气an N叨吊卜 λNζ小巾.

D>S叨吊 [β: P气叨Hλη九cφ> 儿N N/ì 予 气>黑叨叨m: λ卜> d气9>+λ>\\$ nd四>}n&λ个 d气9>+
φq吊 d气9>+ 叨9\$ Pdη>驷 巾四予 N叨笏予 βm干卜; 巾四予 βm干卜;>mζ | Nc节 N气η予 βm干卜,
驷Sc驷 [| Nj\nmjd小 卜卜βDN禺λ. 卜卜驷 | Nc NHU 叨>NS nd叨m干驷> 9β | 予 巾甲吊 叨 [>
λdη甲予? Pλ驷入h> φ> N驷予mN叨φ叨予 2H, φ&n9 λ驷入η弋 λβD予 叨qc βqanYλ. NH}> φ> N气η予

Pr巾四β 叨m小子> 叨m入莽甲λ; >mζ | Nc吊四 叨tφ巾βφλm卜. 「q四中卜> 中λ 叨叨叨叨予2H λ&n
巾四β> 氛9 λ&n 驱Sc P\Scφ 叨qβ 几予> 氛>mn巾d>. "Pr巾小λ竺 Pm千小> i &λ叨9 i }S> 叨m. 氛9四
}四>岁小四 巾小 nm千 λβ&λ叨四 叨> 卜卜四 D黑 >n木β叨卜.

hCn早n "氛9>+ P馐予&λ个予 卜卜, P+咒n卍 卜卜, 氛9馐 氛Z\$予 氛巾m咒d卜" βληλ. 小巾S

P氛z φ>N6 N氛9>+ λβ, n氛z 十四C, 氛z 吼甲 氛9 λN, d | \$η吊卜馐 氛Z\$予 小N岁入吊卜. φ>N6 φλ卜9 咒h馐馐 φλλ | 小9

氛巾馐 N叨>&n φ&n 十卯λ早名mcn N Penteco >m吊nn bd予 氛>&u λλ 笨小: - 'PλHη 咒馐馐UU甲吊, 咒馐馐UU甲吊! 氛岁 H6 咒N d+ηd千小 P黑叭 | 予 十叨N C H6 十叨λ巾9λ, λ>+n n氛巾 叨ηλ 卜入吊卜馐 βu>

卜卜 小虫 H>Sβu 巾小 n巾φd小 Nd予 βu> 卜 巾甲吊 n叨小> λnφS叨> n巾φdu P9H6巾 NλP巾n hCn早n n馐 | 小 PWG吊卜予 NS>β P+ζη巾予 S>β | 小9. 氛C巾馐 P叨咒n馐 n\$G | 小 叨馐>馐 Nλ入 N四>馐

Pd馐 叨馐9吊> N馐9N; d巾甲吊 P+巾m n馐 n巾四β N小吊 儿入 Pd馐9.

A小巾n 氛>&u ηdλ: - "ND>飞λ λλ\$C馐馐馐h>}巾馐d叨馐馐 卜 卜 叨馐9笨小λnφS叨 dλβ 卜馐弋 dλβ 卜馐弋 P氛叨Hλη九C &中S, ND>飞λ P氛叨Hλη九C \Sφ 十λmλλ." "P馐小馐卜予>9 P馐予8S虫予> nλ千吊卜JC 十}不 | 予 Pd小馐

"氛>黑 吊η甲予ηd小 η叨卜, 氛>馐βDS虫 βm>φ虫! &+9 Pd馐

λ>+ n巾小JC P+叨黑 ηλ | | Nn+φC 氛叨Hλη九C馐 P小叨 | | 小; 氛巾 nHu Nλβ 氛>S予&+ 卜 λβ&φSλ甲予馐

ì 咒n卍予 P叨吊卜予. N+&+ | 吊2H 叭> N氛巾 IVC 氛>S予吊馐 Cn予 }Hλλ. "

"N小nn 卜<, 氛馐 N氛9>+ 小nm 氛qGd 卜. NDβ 卜 小nm \$6 四\$G予 PdN予馐 氛z 黑叭叨 N氛z ηλ吊R \$6 四\$G予 PdN予馐" 氛z PDβ> 叭>S | ; . 氛Cn甲 φC>风巴吊 9吊卜. λ>S 巾小 N氛z 小nm 几吊β 氛馐 N氛C巾

小nm 几吊β η 卜 \$6 }&Gλ; n氛z 小心 馐>馐 四Sζ叭 λβ吊卜馐. N氛z 小nm P四βqC 几qC 氛C巾

氛>黑叭Dζ小G9 氛>黑叭mλφ φC>风\$ | 小; 氛>黑 | Hu} 卜予 φC>风巴吊+D巾& D黑 氛η巾 小nm 十m 卜.

nhCn早n Pφ< 巾甲吊 hCn早n> 飞小萃小, 叨, λ馮, λ馮, λC氣, d勺mλ予 叨IV甲b予, 黑叫呬啞η卜
P叫W皿予 9萃小; d氣馮 | 小吊> m>ηG 9d予 P名mcn 叨9HH 氣小 | 予 | 小 λP巾n 氣小 | 十岁 氣9 叨木\$ φ&n
氣小 | 予 | 小 nd λP巾n 叨小Dφ)d巾予 卜卜 叨木\$ φ&n 小nmβ0岁λ. P巾小 λ竺小h 卜卜 叨氣C巾 卜
β叨小λ. λP巾n P巾甲吊 SG四 四bnλ弋 0ui | 小. P9c馮四小h d 卜d予 巾9早吊 叨nd小 λ)n黑>φ馮 -
nhCn早n d予 (λi .) nhCn早n 0Aλ (λ&). 馮>馮 氣>禽> 叨木\$ φ&n λP巾n> P叫0λ8 几 「>馮
叨木\$ φ&n 氣>黑叫0λθ小 λP巾n小h弋 巾小 叨 「卜> P叫ζ叫mη 卜 四nζ盆甲吊 λ卜. 氣 | Hu P小v心
√木巴吊 叨木\$ φ&n nd 氣巾 n叫90ζ小 JC β十0NG 卜.

λP巾n 十9叫公λ. Pλn; λ0予 nd 氣z 叨nhcλλ. 叨治馮 巾馮十甲λ
氣巾 S馮α> λ吊叨小 中卜 λβqC馮 中卜 λ小馮卜馮9 中卜 0λ>+ λβqC馮
十λ禽λ. φ&n予 叨9u\$予> 0予予小m卜 馮h>巾馮 0氣 | η予萃小 PHλc馮 λβD予 氣>馮du nd馮予叨n卜 | 小 氣 | Hu nd
氣z P叫叨巾h< mφA吊 9萃小. "
木甲C小名mcn 十叨λh杰λ. λ>+ hCn早n Pλ小 氣叫Hλη九C λ竺 | u. (四古甲n 16:16)

木甲C小 r木>n9& "叨叨叨叨 中λ | 0C, 中λ馮 0氣叫Hλη九C H>S | 0ζ. 0氣C巾 H>S P十n十ηnd | 小
卜卜 0氣C巾 0mλ P十λd& λβ黑馮馮 氣C巾馮 巾甲吊 卜卜 0氣C巾 0mλ | 0C 氣C巾 G巾 0氣C巾 0mλ | 0C
氣C巾馮 氣巾 G巾 λβ黑馮馮ηCY>; 氣巾 P叨mv小 dhCY> 馮nhC | 予η予 | 小 D黑 氣C巾 d叫φ0卜予 氣小 | 十岁
λ竺 D黑 9d馮β叨m | 0C, 氣馮馮 nλc馮 JC 十φ0d, 氣馮馮 n氣叫Hλη九C H>S P十Dd& λ99予 氣>馮
nλ馮λh P十Dd& 9萃小, n氣叫Hλη九C P十Dd& λ忿吊 叫> n氣叫Hλη九C P十Dd& 9萃小. " (r木: 1:
1-13) "中λ λ>SIVJ 「 | ; 叨q|小>馮 「 | 十φ叨m. hη<>馮η予 nλη H>S P十卯λ小, 8J>9 氣小 | 予>
十卯λ十9λ." (r木: 1:14)

λm四虫小 r木>n. βu P | 06βu | 小 n氣z 0Aλ P叫叨mv小 n氣z 0d予 nd | 0ζ n氣zJC | 小 λd. nJLλ小
8λ小 卜卜 | 予 卜λ吊>馮 λ>S 0ζn予 λ0咒>. λ叫 0叫n十巾m早 | 0C9. 8J9 氣小 | 予 0λP巾n hCn早n 0mλ
叨m. nλ>& n氣叫Hλη九C 0φC 0λ0巾9 nλ>& n氣叫Hλη九C 0φC 氣叫Hλη九C> }P小 Pc馮. (r木>n 1:
15-18)

λP巾n PλhA吊卜予> IVG 氣>&巾ηC, λP巾n d巾m笏 卜卜 氣>&小φu 氣C巾 巾巾甲吊 卜卜 λβ
IVλm9吊卜> λhη<.λ卜>駟 λ巾予 Γβ,

4d驷 n叨s叨G芊小 nd予 hqc n氛9>+ Jc | Nm. " (r木>n 17: 1-5)

"Pilate 入mn驷十叨AA D黑 几十 叨>叨IV巾nN9. λ>+ Pλβ卜s>个IV | U>?η木 mPφ小 "氛z λβ卜禺弋 | ; >? Pilate 入mn 叨AA. d氛z ληλ惱 P巾m笏; λHηU9 PηU9予U PηU9予U | Nc.驷> λ黑z个? λP巾n' 叨>叨IV古 nHU 4d驷λβ黑d吊驷. 几 「> qc λNλr台 nλβ卜禺吊 叨」> d叨nλnλ β甲λ. λ卜> 叨> 叨>叨IV古 nλ入小 n\$G | 小 λ>+>个IV | U! Pilate 入mn驷 λP巾n驷 氛z>个IV 氛>黑 「>卜小小中dU. N氛小 | 巾 氛z NHU 驷h>}予+Ddsm9 d氛小 | 予 氛叨巾hGd卜9 ndHU D黑 氛z D黑 4d驷 叨m卜. n氛小 | 予η> }卜 卜驷β巾四岁λ. 氛小 | 予驷>s> | 小?' Pilate 入mn mPφ. (r木 18: 33-38)

λβ卜禺吊 λmqφ甲λ. 氛岁 λ叨 λd>, 氛9驷 氛>黑 λ叨 λd>, Pilate 入mn驷 P氛叨Hλη九c λ竺 | > i 卜 β叨ληη木十 | n早 D黑 几十 叨>叨IV巾nN. nP予 | 小 P叨mnv小? λP巾n驷 叨AA. λP巾n叨> λ>禺吊 λ叨d巾d予驷 氛z> d四9Nc λ中s虫? Pilate 入mn驷 氛z \$c禺吊卜 氛>禺qc咒 Dβ四λ巾φλU IVλm> 氛>禺d; λ小vφ驷>? D黑 氛9>+ ηλ十巾m; N氛z λβ IVλm> 予λdU. ndHU D黑 氛9>+ 巾m; .

岔>黑z小驷 λP巾n hcn早n P氛叨Hλη九c λ竺 氛>黑 「 | λ驷9d卜 λd. (IVG 838)

βU> 卜卜 | Nc N叨卜叨卜予> P+φnd小 卜卜 氛叨巾 巾m小

P氛叨Hλη九c λ忿吊 P叨 「> 叨η予 - +&mcλ弋 mb驷9 n巾小λ忿吊 Dβ四 nN ηβ 「> nN十岁 &中s P+Dd& λ忿吊. " (r木>n 1: 12-13)

小λn

四古甲n "巾φ卜予, +φ驷mv小驷 nHm; 巾4予 氛nn Hm; 巾4予 吼d四 氛nn黑c巾sζn βmq虫 | Nc.四c吊n NHU 叨>Ns 氛>&U λ黑z小 "Nnsn十岁小 巾4予 吼d四 氛nn Hm; 巾4予 sζn Nβ四sc 卜卜 λβ 吼d四

「 | ." (四c吊n 15:33) ndλ&& "小早n, Nψn十c节 叨木\$ 小nm βU>> 吼d四 氛>黑 θ木β叨c禺咒 }ηGGλ." λP巾n N干i η H叨> N卯十N予 2H λ\$6n d2H小 叨卜 吼z中 N卯入N予 Dφ予 Pθ木β叨c禺咒 Pθ木β叨c禺咒 Pθ木β叨c禺咒 Pθ木β叨c禺咒 Pθ木β叨c禺咒 Pθ木β叨c禺咒 | 小. P巾λn P叨m卜 勺βλ

nλP巾n卯予 Jc N十}H小 氛9 氛>黑 叨s叨小 叨早 H叨> λ四咒 φ黑驷 η木 P+D)Pn芊小 | Nc吊 9芊小 λP巾n nφd予 氛小 | 小 NH}> 2H N黑>η P小Dφ 叨 「> λdN予, d四β小叨卜驷 氛nn +&m公弋 hn十予

P吼d四小> 个禺β 氛>黑 +&m公弋 hn十予 四nζ禺予 λn&λ2 氛>黑 「 | λsc小 氛>黑叨}nη 氛nnHU sζn.

P叨Nc驷 P小ληn mζ早吊 dλP巾n 氛9 dλP巾n 氛9 四c吊n d吼d四小v小h 甲9 甲9 四bnλ弋小 甲9 四bnλ +d小m甲λ. "四G Nc-Sharryion

0η|小>} 几十-叨Hhc 小nm)d小P氖竺 \木\$ dλ点 0Ac)λ P+入n小黑η禺几 βnλnλλ

P十nd 四G早 Nc-十nNG. λnN 氣>黑 Asr咒,丁七YGn 氣9 ηλY十岁 P 「卜 Pλβ卜s>个IV P 「卜予> mnN>>

P叫ηps& mnN>> 卯; | 予 Ndm 驷η儿> 十9叫公λ. λ古9小> 氣叫c予笨小> n)卜予 NAλ 驷> }Uλ mφ!毛小
λ叫 十甲λ? λβ卜禺吊 n叨6小笨小十n入咒十小十n入咒十甲λ. ___ Dβ驷 mnN >个IV dNη IVG &λ卯 α公λ.

吊cz儿甲n小i 十n

λ>s Pc四小> 小Vh 8木dn 504驷. zc N卜干弋小 hcn七j> | > 十η木 P+mG小 dη卯予笨小 i mG小
m千巾> Nm驷 P+黑9Nm i 「> NmNm 丁λmn Nλ>& P叫H予 H叨> 小nm N小Gnr节 P叫H予 H叨>
Nm驷φm予 黑cAN笨甲λ.

Ti i

N 112 4.驷. N 162 4.驷.

nTè Pn

NΓβG9弋小 P叫H予 H叨> P>个W | NIV巾 n十四 PUnζ十巾η 氣9 P\$cs 几予 NdIVλm> \&甲λ. λβ卜禺吊
NjHm小 i NG P四虫cm 卜n予 i }黑c个 η卜 hλ小&Pn nc驷 λNζG笨小. " nH驷 λ虫入 氣9 ね cηφ入
n叫N卜予 hcn七j9弋 叨白 φ黑驷 η木 dλP巾n mφA吊 P+mφ巾N予 驷h>}予 木甲q小 A小木n N小η弋小
。 小黒-木\$ 小nm P叫NλN予 驷h>}予 Nndm 叨木\$ φ&η弋-木巴吊 小nm P小P 叨 「卜 | 小

\$入i Pn忿n&n

忿n&n λn黒η吊 驷λn小 λd小 \ NHU 2H: - λP巾n, m00岁小 巾小ηd> ηmG小 気小 | 予> 0叨驷予,
気小 | 予> 0叨小黒φ, 気α巾 | η予 気>黒十 | 0R予 η卜 巾甲吊 λ吊巾. 気驷 0ψn十岁小 φ> 十0dmλ茅小 気驷
η卜 巾甲吊 十0dm9η卜 巾甲吊 十90<. nd 気巾 儿木吊 λn黒9虫 | 0c吊驷 気9 λ卜> 黒叫卯 0han7jq吊 Hc
十n予d小 十n予d小 λ十卯巾驷 " Pm>予 Pλβ 卜s 気9 PλUHη 8木d甲吊

